

# Եղիշեական հաշտ ցիոն

# FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ՀԱՅԵՆՔՆԻ ԳԹԵ ՎՐԵ ՊԵՐ

ԱՆԴՐԻՔԻ ՃՈԽԸՆԴԱՎ ԶԳԹԻՆՀԱՌՎ ՀՏՊԱՀ  
ՔԺԱՅԻ ԴՄԵՐԻ Ֆ ՑԿԻ ՅԵՇ ՊՂՓՆԴ ՔՄ

16<sup>th</sup> Year No..54  
ADDIS ABABA 22<sup>nd</sup> September, 2010

<u><b>መ</b></u> <u><b>ማ</b></u> <u><b>ወ</b></u> <u><b>ሮ</b></u>	<u><b>CONTENTS</b></u>
<b>አዋጅ ቁጥር ፭፻፻፯/፭፻፯፯ ፭፻፯</b>	<b>Proclamation No. 687/2010</b>
የ፭፻፯/፭፻፯፯ ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ..... ቃድ ፕሮ፻፯፯፯	2003 Fiscal Year Federal Government Budget Proclamation .... Page 5547

አዋጅ ቁጥር ፩፻፭፻/፪፮፬  
የፌዴራል መንግሥት የበሸት አዋጅ

ለይናንተ ዓም የበቃቻ ተስፋ በፊርማ ማጭግኝት  
ለሚከፍዎች ሥርዓቶች አገልግሎቶች የሚያስፈልጋለውን በይናንተ  
እኔዚቷ በየበቃቻ ተስፋ መቁመራያ ውቃቻ ሥር ገብ ማዋል  
እኔኩን በመሆኑ፡

የፌዴራል ተከራክር በት በወጣኩዎች ቅመር መሠረታዊ  
የፌዴራል መንግሥት ለእሳለውች የሚሰጠውን የድንብ በይቶ  
መጥና መወሰን ስለማኖርበት;

ԱՀԴՔՀԵՐ ՀՅՈՒՇՎ Ի.ՊԻՆ-Ն.ԲՎ ԾՐԱԼԻ ՀԱԴ  
ՄՈԴՐԱԴ ՀԵՎԻ ԱՅ/Է/ ԱԿ /ԱՅ/ ՄՈՎՀԵԴ ԲՄՀԻ-ԼՈՎ-  
ԴՄՎ-ՑԱ:

ክፍል እንደ  
በቃላት

እንቀጽ ይ ይህ አዋጅ “የግብር በዚት ዓመት የእኔዎችና መንግሥት የዚት አዋጅ ቁጥር ጉዳይነት/ይሸፍ” ተብሎ ልማዕስ ይችላል::

አንቀጽ ይ ካከምለ ይ ቅን ይሰብ ዓ.ም ፕምር ሰኔ ማ ቅን  
ይሰብ ዓ.ም በማረጋገጫው በእንደ የበሸት ዓመት  
በዚ መስተት በፊልግል መንግሥት ከሚጥናው ገዢ  
እና ካለፈ ጥዝር ስያ ክሬ ክሬ የፌርዴዎች  
መንጠረዥ መስተት ለተጣቀሰት ምራመችና  
አገልግሎቶች ቅተሉ እንደተመለከተው፡-

<b>Ա/</b>	<b>Առաջնային տեսքաբան</b>	<b>ՊԸ</b>	<b>17,082,262,769</b>
<b>Ա/</b>	<b>Հետեւակ տեսքաբան</b>	<b>ՊԸ</b>	<b>35,986,770,058</b>
<b>Ժ/</b>	<b>Հիմնային բարձրագույն դժուարություն</b>	<b>ՊԸ</b>	<b>24,158,950,000</b>
	<b>ովկայ քայլական</b>	<b>ՊԸ</b>	<b>77,227,982,827</b>

---

## CONTENTS

---

## **Proclamation No. 687/2010**

2003 Fiscal Year Federal Government Budget Proclamation ....  
.Page 5547

**PROCLAMATION NO. 687/2010**  
**FEDERAL GOVERNMENT BUDGET PROCLAMATION**

**WHEREAS**, it has become necessary to approve and disburse on time the budgetary appropriation for undertakings by the federal government during the 2003 (E.C.) fiscal year;

**WHEREAS**, the subsidy budget that may be appropriated to the regional states has to be decided on the basis of the formula developed by the House of Federation;

**NOW, THEREFORE**, in accordance with Article 55 (1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

## **PART ONE**

### **GENERAL**

**Article 1.** This Proclamation may be cited as the “2003 Fiscal Year Federal Government Budget Proclamation No. 687/2010.”

**Article 2.** The Federal Budget is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 2002 E.C. and ending on Sene 30, 2003 E.C. from federal government revenues and other funds for the undertakings set forth in the Schedule hereto:

A) For Recurrent Expenditure	Birr	17,082,262,769
B) For Capital Expenditure	"	35,986,770,058
C) For Subsidy Appropriation to Regions .....	"	24,158,950,000
	Grand Total	"
		77,227,982,827

(Seventy Seven Billion Two Hundred Twenty Seven Million Nine Hundred Eighty Two Thousand Eight Hundred Twenty Seven Birr).

አንቀጽ ዓ. የገዢበና አ.ካናም ለማት መሸረት በመሸረት ስት የተደረሰ ማኅር በት የፋይናንስ ደንብ በተሰጠው ሥልጣን በማድረግ መመርዳሪ መሠረት ለቁጥር የመንግሥት መራተኞች የሚሰጠውን የድመዣ ቅድመያዊ ክፍያ መጠንኝ የድመዣ ቅድመያዊ ክፍያ የሚሰጠበትን ሆኖታት የክፍያዎችን ገዢታት በበደር በማድረግ መጠንኝ ገዢ የሚከፈልውን ወልድ መጠንኝ ይወስና፡፡

ከፍል ህ-ለት

**አንቀጽ ፭ የፌዴራል መግባሮች አካላት ሥልጣን**

- ፩/ ገዢያ የሚመለከትታው የፋይሬል መንግሥት አካላት የበደ ታላዕኖች ለየመሥራይ በተቶቻቸው ሥርዓ አገልግሎት በዚህ እዋዴ የተፈቀደባቸውን በቻት ማሻሻለቸውን ገዢ የጥንቃባና አካምና ለማት ማረጋገጫ ክፍልና መንግሥት ገዢ ክሳል የሚያው አንዳካርድ ተፈቀደለት ተሟል::

፪/ በፋይሬል መንግሥት ሰር የሚተደደሩት ህወጥ ትለዎች ለቦቻት ዓመቱ የተፈቀደባቸውን በቀ ነገ የቦቻት መጠን ስያልፏ ሆኖ በመቶ ማሻሻለ ሰጠኑ የሚሆነውን ወለዕወን በቻት ዓመት ተከከለኛ ገዢቸውን ክዘዎች በቻት ዓመት በጥቻቸው አንዳሰራጨለን፣ ሙሉ አያደረገ አንዳሰራበት ለመፈቅድ የጥንቃባና አካምና ለማት ማረጋገጫ ሥልጣን ተስተዋቸል::

፫/ የመንግሥት መሥራይ በቻት ለከተታልም ሆነ ለመደበኛ ተጨማሪ ሥርዕኖች ከውሃው በፊርር አንዳሁሆም ክንር ወሰኑም ሆነ ከውሃው እና በከይናት ወይም በተደ ገዝብ የሚያገኘትን እርዳታ ለሥራ ላይ ማዋል እና ይህንና ምግባር በመሥራይ በቻት እርዳበት፣ የዚ እርዳበት፣ ጥርጋራም፣ ጥርቃኩት ሥር መዝግበ በተጨማሪ በቻት በመሆኑ የቦቻት ዓመቱ በተመናቀቀ በኢትዮ ወር ገዢ ወሰኑ ለጥንቃባና አካምና ለማት ማረጋገጫ ርርጋት ማድረግ አለበቸው::

፬/ የእትነትና ገዢዕና ገዢና ባለሥራልጣን በፋይሬ ወይም በርሱታ በተገኘ ገዝብ ተገኘው ወይም በየይናት ተስተዋው የፋይሬል የመንግሥት መሥራይ በቻት ወደ እና ለማረጋገጫው ልቃቃቸው ልቃቃቸው መሥራዕምች ለክሳል የሚሆነውን ተረዋ ወሰኑም መዝግበ በመሆኑ ወደ እና ወሰኑ ተንተዋዋለ የፋይሬ በቻት ዓመት ለማመለከትው መሥራይ በቻት ያደውቸል::

፭/ በዚህ አንቀጽ በዚ እና የሚሆና የሚከተሉ የሚሆና የቻከል እና የዋረጥ ቤት ማስታወሻዕው የፋይሬው መሥራይ በቻት ይህንና ቤት ለመሥራይ በቻት እርዳበት፣ የዚ እርዳበት፣ ጥርጋራም እና ጥርቃኩት ሥር መዝግበ በመሆኑ የቦቻት ዓመቱ በተመናቀቀ በኢትዮ ወር ገዢ ወሰኑ ለጥንቃባና አካምና ለማት ማረጋገጫ ርርጋት ማድረግ አለበቸው::

ՀՅԴԻՑ Տ ՊՈՅԻ ԿՈՎՈՎԸ

በዚህ የዚህ ስምምነት የፌዴራል አስተዳደር  
አዋጅ ቅጥር ተወስኝ/ይሸፍ ካናንቀጽ ይችል እስከ  
ኋንቀጽ ይችል በተመለከተው መሠረት የበደት  
ሁዋዊዎች ይፈጸማል::

**Article 3.** In accordance with the directive to be issued by the Ministry of Finance and Economic Development pursuant to the power granted to it under the finance regulation of the Council of Ministers, the Minister shall determine the amount of advance salary to be granted to permanent federal civil servants, the manner of grant of the advance salary, the period of repayment thereof and the rate of interest thereon.

**PART II**  
**BUDGET ADMINISTRATION**

## **Article 4. Powers of the Federal Government Organs**

- 1/ The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned federal government organs, to disburse out of the federal government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs.
  - 2/ The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized to allow federal government hospitals, to retain and expend within their total budgetary appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year.
  - 3/ Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, subhead, project, or program, as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance and Economic Development within one month from the end of the budget year.
  - 4/ The Ethiopian Revenue and Customs Authority shall assess and record duties and taxes payable on goods imported by federal public bodies, purchased with the proceeds of loans, or grants, or acquired in kind and allow such goods to enter into the country. The Authority shall notify the assessment, thus recorded to the public body concerned.
  - 5/ The public body, which received the notification, mentioned under sub-article 4 of this Article shall record the amount of taxes and duties under its heading, sub-heading, program and project and shall, within one month from the end of the budget year, communicate to the Ministry of Finance and Economic Development the taxes and duties payable on goods for which budget for the payment of the tax not already been appropriated.

## **Article 5. Budget Transfer**

The budget transfer shall be executed in accordance with the provisions from Article 23 to Article 26 of the Federal Government of Ethiopia Financial Administration Proclamation No.648/2009.

### **የፍል ስሌት የተፈቀደ በቃት**

#### **አንቀጽ ፬ ሌሎች ሌሎች መንግሥት**

	<b>ብር</b>
ሀ/ ሌመድበቅ በቃት .....	17,082,262,769
ለ/ ሌካተታ በቃት .....	<u>35,986,770,058</u>
ድምር .....	<u>53,069,032,827</u>

/ሣምኑ ስሳት በሌሎች ሌሎች በዚህ መንግሥት ስላለ ሆኖ ስለተ  
ገኘ ስምንት መቶ ምቶ ስሳት በር/

#### **አንቀጽ ፭ ሌከልጻች ድጋፍ**

ሀ/ ከመንግሥት ብቃት .....	23,555,800,000
ለ/ ከውጭ እነር ብቃር .....	41,390,000
ሐ/ ከውጭ እነር ዕርሻታ .....	<u>561,760,000</u>
ድምር .....	<u>24,158,950,000</u>

/ሁያ አራት በሌሎች አንድ መቶ ምቶ ሣምኑ ስምንት መንግሥት  
ወጪ መቶ ምቶ ስምኑ ገኝ በር/

#### **፩.፭ ሌተማራይ ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ብቃት .....	1,656,605,204
ለ/ ከውጭ እነር ብቃር .....	7,090,000
ሐ/ ከውጭ እነር ዕርሻታ .....	<u>32,900,000</u>
ድምር .....	<u>1,696,595,204</u>

/አንድ በሌሎች ሌድሰት መቶ በዚህ ሌድሰት መንግሥት  
አዋጅኑት መቶ በዚህ አዋጅኑት ገኝ ሆኖ ስሳት መቶ አራት በር/

#### **፩.፮ ሌክናር ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ብቃት .....	792,495,976
ለ/ ከውጭ እነር ብቃር .....	80,000
ሐ/ ከውጭ እነር ዕርሻታ .....	<u>12,350,000</u>
ድምር .....	<u>804,925,976</u>

/ስምንት መቶ አራት መንግሥት ሌሎች መቶ ሆኖ ምቶ  
ስምንት መቶ ምቶ ስምኑ ገኝ በር/

#### **፩.፯ ሌክማራይ ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ብቃት .....	5,500,961,905
ለ/ ከውጭ እነር ብቃር .....	9,350,000
ሐ/ ከውጭ እነር ዕርሻታ .....	<u>112,090,000</u>
ድምር .....	<u>5,622,401,905</u>

/አዋጅኑት በሌሎች ሌድሰት መቶ ምቶ ሆኖ ምቶ  
አዋጅኑት መቶ አንድ ስምንት መቶ አዋጅኑት በር/

### **PART III BUDGET APPROPRIATION**

#### **Article 6. For the Federal Government Budget**

a) Recurrent Budget.....	17,082,262,769
b) Capital Budget .....	<u>35,986,770,058</u>
Total .....	<u>53,069,032,827</u>

/Fifty Three Billion Sixty Nine Million Thirty Two  
Thousands Eight Hundred Twenty Seven Birr/

#### **7. Subsidies to Regional States**

a) Domestic Source.....	23,555,800,000
b) External Loan.....	41,390,000
c) External Assistance.....	<u>561,760,000</u>
Total .....	<u>24,158,950,000</u>

/Twenty Four Billion One Hundred Fifty Eight Million  
Nine Hundred Fifty Thousand Birr/

##### **7.1. Tigray Region**

a) Domestic Source.....	1,656,605,204
b) External Loan .....	7,090,000
c) External Assistance .....	<u>32,900,000</u>
Total .....	<u>1,696,595,204</u>

(One Billion Six Hundred Ninety Six Million Five  
Hundred Ninety Five Thousand Two Hundred Four  
Birr).

##### **7.2. Afar Region**

a) Domestic Source.....	792,495,976
b) External Loan.....	80,000
c) External Assistance.....	<u>12,350,000</u>
Total .....	<u>804,925,976</u>

(Eight Hundred Four Million Nine Hundred Twenty  
Five Thousand Nine Hundred Seventy Six Birr).

##### **7.3. Amhara Region**

a) Domestic Source.....	5,500,961,905
b) External Loan.....	9,350,000
c) External Assistance.....	<u>112,090,000</u>
Total .....	<u>5,622,401,905</u>

(Five Billion Six Hundred Twenty Two Million Four  
Hundred One Thousand Nine Hundred Five Birr).

**፩.፪ ሰራተኞቸው ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ማምጃ ቤት .....	7,641,638,028
ለ/ ከወጪ አገር ብድር .....	9,650,000
ሐ/ ከወጪ አገር ዕርሻታ .....	<u>188,260,000</u>
ፈምር .....	<u>7,839,548,028</u>

/ስላም በለያን ስምንት መቶ ስላም ዘመን ማረዳውን  
አዋጅት መቶ አርባ ስምንት ስ. ፈቶ ስምንት በር/

**፩.፫ ሰነዶች ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ማምጃ ቤት .....	1,991,644,372
ለ/ ከወጪ አገር ብድር .....	850,000
ሐ/ ከወጪ አገር ዕርሻታ .....	<u>39,090,000</u>
ፈምር .....	<u>2,031,584,372</u>

/ሁለት በለያን ስላም አንድ ማረዳውን አዋጅት መቶ  
ሰማንያ አራት ስ. ስሳት መቶ ስላም በር/

**፩.፬ ሰበነቅዱን ገመሆኑ ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ማምጃ ቤት .....	462,941,495
ለ/ ከወጪ አገር ብድር .....	120,000
ሐ/ ከወጪ አገር ዕርሻታ .....	<u>9,290,000</u>
ፈምር .....	<u>472,351,495</u>

/አራት መቶ ስላም በለያን ስሳት መቶ ማሞኑ አንድ ስ.  
አራት መቶ ዘመን ማረዳውን በር/

ሀ/ ከመንግሥት ማምጃ ቤት .....	4,684,549,984
ለ/ ከወጪ አገር ብድር .....	13,790,000
ሐ/ ከወጪ አገር ዕርሻታ .....	<u>97,450,000</u>
ፈምር .....	<u>4,795,789,984</u>

/አራት በለያን ስሳት መቶ ዘመን ማረዳውን ማረዳውን  
አዋጅት መቶ ሰማንያ ዘመን ስ. ዘመን መቶ ሰማንያ አራት  
በር/

**፩.፭ ለጋብርኤል ክልል**

ሀ/ ከመንግሥት ማምጃ ቤት .....	374,031,102
ለ/ ከወጪ አገር ብድር .....	130,000
ሐ/ ከወጪ አገር ዕርሻታ .....	<u>4,200,000</u>
ፈምር .....	<u>378,361,102</u>

/ስሳት መቶ ስላም ስምንት ማረዳውን ስሳት መቶ ስራኩ  
አንድ ስ. አንድ መቶ ስላም በር/

**7.4. Oromiya Region**

a) Domestic Source.....	7,641,638,028
b) External Loan.....	9,650,000
c) External Assistance.....	<u>188,260,000</u>
Total .....	<u>7,839,548,028</u>

(Seven Billion Eight Hundred Thirty Nine Million Five  
Hundred Forty Eight Thousand Twenty Eight Birr).

**7.5. Somale Region**

a) Domestic Source.....	1,991,644,372
b) External Loan.....	850,000
c) External Assistance.....	<u>39,090,000</u>
Total .....	<u>2,031,584,372</u>

(Two Billion Thirty One Million Five Hundred Eighty  
Four Thousand Three Hundred Seventy Two Birr).

**7.6. Benishangul-Gumuz Region**

a) Domestic Source.....	462,941,495
b) External Loan.....	120,000
c) External Assistance.....	<u>9,290,000</u>
Total .....	<u>472,351,495</u>

(Four Hundred Seventy Two Million Three Hundred  
Fifty One Thousand Four Hundred Ninety Five Birr).

**7.7 Southern Nations, Nationalities and Peoples Region**

a) Domestic Source.....	4,684,549,984
b) External Loan.....	13,790,000
c) External Assistance.....	<u>97,450,000</u>
Total.....	<u>4,795,789,984</u>

(Four Billion Seven Hundred Ninety Five Million  
Seven Hundred Eighty Nine Thousand Nine Hundred  
Eighty Four Birr)

**7.8. Gambella Peoples' Region**

a) Domestic Source.....	374,031,102
b) External Loan.....	130,000
c) External Assistance.....	<u>4,200,000</u>
Total .....	<u>378,361,102</u>

(Three Hundred Seventy Eight Million Three Hundred  
Sixty One Thousand One Hundred Two Birr)

## ፩.፪ ልዕሊት አገልግሎት

Ա/	համշուսկ դրամ ԱՆ	210,915,918
Ճ/	համար ՀԱՅ ԱԲՀ	250,000
Ժ/	համար ՀԱՅ ԾՀՀԴ	<u>3,320,000</u>
	ՔՐՈ	<u>214,485,918</u>

Ա/	համշոյակ զբոք Ա.Դ. ....	- - -
Ճ/	համշոյակ Հ.Հ. Ա.Հ. ....	- - -
Ք/	համշոյակ Հ.Հ. Ծ.Հ.Դ. ....	<u>59,500,000</u>
	Ք.Պ. ....	59,500,000

/የምዕስ ከዚህ መሳሪያን እምነት መቶ ስለ በር/

<b>ሀ/</b>	<b>ከመጀግኩም ተ የጥናቸ በት.....</b>	<b>240,016,000</b>
<b>ለ/</b>	<b>ከመጀግኩ አገር ማረጋገጫ .....</b>	<b>80,000</b>
<b>ሐ/</b>	<b>ከመጀግኩ አገር ዕርሻታ.....</b>	<b><u>3,310,000</u></b>
	<b>ድጂጂ.....</b>	<b><u>243,406,016</u></b>

/ՍԱՀԻ ՄԵՔ ՀԸՆ ՈՒՀԻ ՊԵԼԲԻՆ ՀՃԻ ՄԵՔ ՈՅՀՈՒ  
Շ ՀԸՆ ՈՅՀՈՒ ՊԵԼ/

## **ՀՅΦՃ Ֆ. ՀՊՃ ԲՊՂՅԹԳՈՒԴ ՀԱՅ**

ԵՍ ՀՊՖ ԻՆԹԱԼ Զ ՓԴ ՑՇՐ Պ.Պ Պ.Պ  
ՑՄԱՅ ԲԹԴ ԵՄՆԱԼ::

ኢ.ፌ.ዲ. ከበደ የፌዴራል ተግባር ዓ.ም

7C79 ΦΛΕΞΡ-С2Л

# የኢትዮጵያ ፌዴራል የጥናት ስምምነት

## **7.9. Harari Peoples' Region**

a)	Domestic Source.....	210,915,918
b)	External Loan.....	250,000
c)	External Assistance.....	<u>3,320,000</u>
	Total .....	<u>214,485,918</u>

(Two Hundred Fourteen Million Four Hundred Eighty Five Thousand Nine Hundred Eighteen Birr)

#### **7.10. Addis Ababa City Administration**

a) Domestic Source.....	- - - - -
b) External Loan.....	- - - - -
c) External Assistance.....	<u>59,500,000</u>
Total .....	<u>59,500,000</u>

(Fifty Nine Million Five Hundred Thousand Birr)

### **7.11. Dire Dawa Administration Council**

a)	Domestic Source.....	240,016,000
b)	External Loan.....	80,000
c)	External Assistance...	<u>3,310,000</u>
	Total .....	<u>243,406,016</u>

(Two Hundred Forty Three Million Four Hundred six Thousand Sixteen Birr)

## **8. Effective Date**

This Proclamation shall come into force as of the 8<sup>th</sup> day of July 2010.

**Done at Addis Ababa, this 22<sup>nd</sup> day of September, 2010**

GIRMA WOLDEGIORGIS

**PRESIDENT OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**